



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ የወጣት ክንፍ ድርጅት
(ኢሕአፓ ወክንድ) የአውሮፓ ክፍል
Ethiopian people's Revolutionary party Youth League
(EPRP YL) Europe Section

ወያኔ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ
የሚያደርገውን ጣልቃ ገብነት እናወግዛለን !!

ጥር 27 ቀን 2005 ዓ.ም.

ጠባብና ዘረኛው የወያኔ ቡድን በባዕዳን ተረድቶ የፖለቲካ ሥልጣን ከጨበጠበት ጊዜ አንስቶ ላለፉት 21 አመታት ግልፅ በሆነ ማንአህሎኝነት የቤተክርስቲያኖቹን ሕጋዊ ፓትሪያርክ ከመንበራቸው በማንሳት (በማባረር) የራሱን ካባ ለባሽ ካድሬ መሾሙ የሚታወስ ነው። በዚህ ድርጊቱም የቤተክርስቲያኖቹን ክብር ከማጥፋትና ሕልውናዎን ከመዳፈሩ ባሻገር ሕገ ቆኖናዎን ሸሯል። ሕዝብ ከርስቲያኑም ባይተዋር ለማድረግ ጥሯል። ይህ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ዜጎቿንም እንደ ሕዝብ እንዳይቀጥሉና ጠንካራ ሀገርና ሕዝብ ሆነው የወደፊት ኑሯቸውን በራሳቸው እንዳይወስኑና እንዳይመሩ። በብልፅግና ጎዳናም እንዳይጓዙ ገና ከጥንሱም ሲመሰረት የወጠነውን ሀገር አጥፊና በታኝ አላማውን እውን ለማድረግ የዘረኝነት መርዙን በቤተ ክርስቲያኖቹ ውስጥ በመነሳስ ለሁለት እንድትከፈል አብቅቷታል። ምዕመናኑ ግን ባለው አቅም ሁሉ በወያኔ እየተደረገበት ያለውን ተፅዕኖና ደባ ተቃውሞውን ከማሰማት አልባዘነም።

ከቀድሞው የወያኔ ፓትሪያርክ አባ ገ/መድህን (ጳውሎስ) ሞት በኋላም መንበራቸውን የሚረከብ ምርጫ ሊካሄድ ቀን ቀጠሮ ከተያዘለት ወርሃ ጥር በፊት በአሜሪካን ሀገር የሚገኘውና በብፁዕ አቡነ መርቆሪዮስ የሚመራው ቅዱስ ሲኖዶስና የአዲስ አበባው ሲኖዶስ የጀመሩትን ክርስቲያናዊ ተምሳሌት ያለው የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነትና የእርቅ ውይይት (ጉባኤ) በማድናቀፍ ለጉባኤው ከተወከሉት አባቶች አንዱን ወደመጡበት ምድረ አሜሪካ በማባረር ሌላውን ደግሞ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲሰውሩ በማድረግ ቤተክርስቲያኒቷ ወደ አንድነት እንዳትመጣ በሚቻል አባ ገ/መድህን የተሾሙ ካባ ለባሽ ካድሬዎችን በማስተባበር ሕዝብን የናቀ። ያገለለና እንደለመደባቸው የደነገጉትን የራሳቸውን ሕግ በማፍረስ አይን ባወጣ መልኩ የራሳቸውን መሰሪ ተንኮል የተመላበት ፍላጎት ተግባራዊ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ይህ በትእቢት የተሞላ መሰሪ ጣልቃገብነታቸውን ተገባራዊ ለማድረግም የሚያግዳቸው ኃይል እንደሌለም በግልፅ እያሳዩ ይገኛሉ። ከነዚህም ውስጥ ፕሬዘዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ለአቡነ መርቆሪዮስ የላኩት ደብዳቤ ከወያኔ በኩል ሳይውል ሳያድር ከገጠመው ብርቱ ተቃውሞ ባሻገር የወያኔ ቱባ ቱባ ባለሥልጣናት በየድረ ገፁና ሕዝባዊ ስብሰባዎች እየተገኙ የሚሰጡባቸው ማስፈራሪያ አዘል ማስጠንቀቂያዎች ለዚህ በቂ ማሳያ ናቸው።

ሕዝባችን በታሪኩ መሰረም፣ ክርስቲያን፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ ... ሳይባባል ተዋዳኝ ተጋብቶ፣ ተዋልዶ እንደ ድርና ማግ ተሳሰሮ፣ አብሮ በጋራ ተደሰቶ ለሀገሩ ሕልውና በጋራ ዘምቶ፣ በአንድነት ተዋዳቆና መስዋዕትነትም ከፍሎ በባዕዳን ጠላቶቹ ላይ በተደጋጋሚ ድልን ተቀዳጅቶ በአንድነት የሚኖርባትን የጋራ ቤቱን ኢትዮጵያን የሚጠሉ ኃይሎች ዛሬ ሊያጠፏት፣ ውድ ሀገሩንም ሊያፈርሱና ሊበታትኑ ሌት ተቀን ሳይታክቱ እየጣሩ ይገኛሉ። በዚህም በተለያዩ ጊዜያት በማዕከላዊ የደህንነት ሃይሎቻቸው ጠንሳሽነት የኃይሎች ግጭቶችን በመጠንሰስ እንዳሰቡት ባይሳካላቸውም በዜጎቻችን ሕይወትና ንብረት ላይ ጉዳቶችን ማስከተላቸው አልቀረም። በአደባባይ ኢየሱስ፣ በኢስጢፋኖስ፣ በአሰባት ገዳም እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች በጠራራ ፀሃይ ምዕመናን ተጨፍጭፈዋል። በኢንቬስትሜንት ሥም የዋልድባን ገዳም ለማፍረስ የተጀመረው ጥረት አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። ወያኔ ባለፉት 21 አመታት የእምነት ተቋማትን በመሰሪያ ኃይል አፍኖ በመቆጣጠር የፖለቲካ መሳሪያ በማድረግ ምዕመናኑን ለመከፋፈልና ለመጨቆኛ መሳሪያነት ሲጠቀምበት እንደኖረ ሁሉ በአሁኑ ወቅትም ይህንን እኩይ ተግባር በቀጣይነት እውን ለማድረግ እየተራወጠ ይገኛል።

በመሆኑም ኢሕአፓ ወክንድ (የአውሮፓ ክፍል) ባለፈው ጊዜ በእስልምና የእምነት ተከታዮችና ተቋማቸው እያደረገ ያለውን አጥፊ ድርጊት እንዳወገዝ ሁሉ የወያኔ አገዛዝ የክርስትና ኃይማኖት አባቶችን በመሳደብ፣ በማንቋሸሽ ብሎም የቤተክርስቲያኖቹን ሕገ ቀኖና ለመሻርና እንደቀድሞ ሁሉ የራሱን ፓትሪያርክ ለመሾም የሚያደርገውን ሕገ ወጥና ገደብ የለሽ ጣልቃ ገብነት በፅኑ እያወገዝ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ይህንን ድርጊቱን ፀንቶ እንዲታገል ጥሪውን ያቀርባል።

በሀገራችን የክርስትናም ሆነ የእስልምና እምነትና የሌሎቹም መብት በመያሻማ መንገድ ሊከበር የሚችለው የሁሉም ኢትዮጵያዊያንን መብት የሚያስከበር ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት በሕዝቡ የሥልጣን ምንጭነት ሲመሰረት ስለሆነ ለዚህ ስኬታማናት ሁሉም ሀገር ወዳድና ለሕዝብ ቀናኢ የሆኑ ኃይሎች ለዚህ ለተቀደሰ አላማ የበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ የአደራ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የኢሕአፓ ወክንድ የአውሮፓው ክፍል የኢትዮጵያ ሕዝብ የመብት ባለቤትነቱ ተግባር እስከሚረጋገጥ ድረስ በኢሕአፓ ጥላ ሥር ሆኖ የበኩሉን ጥረት የሚቀጥልበት ይሆናል።

የምዕመናኑ መብትና የተቋማቸው ነፃነት ይከበር!!!

እናቸንፋለን!!!